

# የግብር ክፍያ የመረጃ ምንጭ ጥር 2022

## የግብር ተመላሽ ለማግኘት እንዴት እንደሚያመለክቱ

ግብሮችዎን ለማስመዘገብ እገዛ ይፈልጋሉ? የካናዳ የገቢዎች ኤጀንሲ (ሲኦርኤ) በማሕበረሰብ በጎ ፈቃደኞች የገቢ ግብር ፕሮግራም በኩል ብቁ ለሆኑ ሰዎች የግብር ክሊኒኮችን ያስተናግዳል።

በአካባቢዎ የሚገኙ የነጻ ግብር ክሊኒኮች ዝርዝር በ ሲ ኦር ኤ ድረ-ገጽ [Canada.ca/revenue-agency](https://Canada.ca/revenue-agency) ላይ ማግኘት ይችላሉ። በአካባቢዎ የሚገኙ የነጻ የግብር ክሊኒኮች ዝርዝር በ ሲ ኦር ኤ ድረ-ገጽ በክሊኒኮች ላይ ማግኘት ይችላሉ፤ ተጨማሪ መረጃም በ [toronto.ca](https://toronto.ca) ወይም 311 በመደወል ማግኘት ይችላሉ።

እንዲሁም በ ሲ ኦር ኤ የጸደቁትን ማናቸውን የኔት-ፋይል ሶፍትዌሮችን በመጠቀም ግብሮችዎን በድረ-ገጽ መስመር ላይ ማስገባት ይችላሉ፡-

- ክላውድታክስ
- ኤች ኤንድ ኦር ብሎክ (በድረ-ገጽ መስመር)
- ሲምፕልታክስ
- ቱርቦታክስ
- ዩፋይል የግብር ክሊኒኮች እና ጥቅሞች

## የግብር ክሊኒኮች እና ጥቅማጥቅሞች

ግብርዎን በየዓመቱ በማስገባት ለተለያዩ የታክስ ክሬዲቶች እና ጥቅማጥቅሞች ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።

## ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ግለሰቦች እና ቤተሰቦች ግብር (ሊፍት)

- ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው እስከ \$850 ዶላር በግል የገቢ ግብር እፎይታ ይሰጣል፤ እንዲሁም ዝቅተኛ ደመወዝ ለሚያገኙ ሠራተኞች እና ላገቡ ሰዎች እስከ \$1,700 ይሰጣል።

## የአንታሪዮ የልጆች ጥቅማጥቅም

- እየሠሩ ላሉም ሆነ ለማይሠሩ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ቤተሰቦች ለአንድ ልጅ በዓመት \$1,434 ዶላር ከፍተኛ ክፍያ ይሰጣል።

**የ አንታሪዮ ትሪሊዬም ጥቅማጥቅም (አቲቢ)**

- የ አንታሪዮ ትሪሊዬም ጥቅማጥቅሞች የአንታሪዮ የሽያጭ ግብር ክሬዲትን የሚያጠቃልል ሲሆን ይህም ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የአንታሪዮ ነዋሪዎች ለሚከፍሉት የሽያጭ ግብር እጭይታ የሚሰጥ ነው። በቤተሰብ ውስጥ ላሉ ለእያንዳንዱ አዋቂም ሆነ ህጻን የሚሰጥ ከፍተኛው ዓመታዊ ክሬዲት ክፍያ \$313 ነው።
- የአንታሪዮ ኢነርጂ እና የንብረት ግብር ክሬዲትም የአንታሪዮ ትሪሊዬም ጥቅማጥቅም አካል ነው። ይሁን እንጂ አብዛኞቹ የ ቲሲኤችሲ ህንጻዎች ከማዘጋጃ ቤት ትምሕርት እና ከንብረት ግብር ነጻ ናቸው። ስለሆነም በእነዚህ ሕንጻዎች ኗሪ የሆኑ ተከራዮች ለንብረት ግብር ክሬዲት ብቁ አይሆኑም።
- የማዘጋጃ ቤት ትምሕርትና የንብረት ግብር የሚከፍልላቸው የ ቲሲኤችሲ ህንጻዎች ዝርዝር በድረ-ገጽ [torontohousing.ca/taxexempt](http://torontohousing.ca/taxexempt) መስመር ላይ ይለጠፋል። እንዲሁም በቲሲኤችሲ ሕንጻዎች ላይ የንብረት ግብር መክፈሉን ለማወቅ ከፈለጉ ለቲሲኤችሲ የደንበኛ እንክብካቤ ማእከል በ 416-981-5500 ደውለው ማረጋገጥ ይችላሉ።

**ካናዳ የልጆች ጥቅማጥቅሞች (ሲሲቢ)**

- ከ 6 ዓመት በታች ላሉ ለእያንዳንዱ ህጻናት የሚሰጥ ከፍተኛው ዓመታዊ ጥቅማጥቅም ክፍያ \$6,765 ዶላር ሲሆን ከ 6 እስከ 17 ላሉት ለእያንዳንዱ ሕጻናት ደግሞ \$5,708 ዶላር ይሰጣል።
- ሲሲቢ የአካል ጉዳት ላለባቸው ሕጻናት የሚከፈል ጥቅማጥቅሞችንም ያካትታል። ለእያንዳንዱ ብቁ ህጻን የሚሰጥ ከፍተኛው ጥቅማጥቅም መጠን በወር \$240 ነው

**የካናዳ ሠራተኞች ጥቅማጥቅም (ሲ ዳብልዩ ቢ)**

- ይህ ተመላሽ ሊደረግ የሚችል የግብር ክሬዲት ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ሥራ ገበታ ለተሠማሩት ግለሰቦች እና ቤተሰቦች የግብር እጭይታ ይሰጣል። ለግለሰቦች የሚሰጥ ከፍተኛ ክፍያ \$1,381 ሲሆን ለቤተሰብ ደግሞ \$2,379 ነው።
- በተጨማሪም ሲ ዳብልዩ ቢ ለአካል ጉዳተኞች የሚሰጠውን ድጎማ ያጠቃልላል። ብቁ ለሆነ ለነጠላ ሰውም ሆነ ለቤተሰብ የሚሰጥ ከፍተኛው ክፍያ \$713 ነው።

**ጂኤስቲ/ኤች ኤስ ቲ ክሬዲት**

- ይህ ከቀረጥ-ነጻ የሆነ በየሦስት ወር የሚከፈል ክፍያ ዝቅተኛና መጠነኛ ገቢ ላላቸው ቤተሰብ የሚከፍሉትን የጂኤስቲ ወይም የፒኤስቲ ክፍያ እንዲካካስ ያደርጋል።
- ነጠላ ለሆኑት ከፍተኛው ዓመታዊ ክፍያ \$451 ሲሆን ላገቡት ወይም አብረው ለሚኖሩት ደግሞ \$592 ዶላር ይሆናል። እንዲሁም ከ 19 ዕድሜ በታች ላሉት ለእያንዳንዱ \$155 ዶላር ይሰጣል።

**የተረጋገጠ የገቢ ማሟያ ደጎማ (ጂኦግራፊ)**

- ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው እና በካናዳ ለሚኖሩ የአረጋውያን ደህንነት ጠረታ ተቀባዮች ወርሃዊ ግብር የማይከፈልበት ጥቅማጥቅም፤
- ከፍተኛው ወርሃዊ ክፍያ መጠን \$919 ዶላር ነው።

**የአንታሪዮ የአረጋውያን የህዝብ ማመላለሻ ትራንዚት ግብር ክፈያ**

- ይህ ተመላሽ ሊደረግ የሚችል የግብር ክፈያ ዕድሜያቸው ከ 65 በላይ የሆኑ አዛውንቶችን በህዝብ ማመላለሻ ወጪዎች ይረዳል።
- ብቁ የሆኑ ሁሉ የህዝብ ማመላለሻ ወጪዎችን ለመደገም እስከ \$3,000 ዶላር መጠየቅ እና እስከ \$450 ዶላር በየዓመቱ ማግኘት ይችላሉ።